

ዋና ስለ ኮቪድ-19 ክትባት በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች

ክትባቶች አማካይ የህይወት ዘመን ተስፋን በከፍተኛ ደረጃ ያራዘሙ ብቸኛ ሳይንሳዊ ግኝት ናቸው።
ይህንን ወረርሽኝ ለማስቆም እና ወደ ተለመደው ህይወታችን ለመመለስ ክትባት ብቸኛው መንገድ ነው።
በመከተብ እራስዎን፣ የሚወዷቸውን ሰዎች እና ህብረተሰብዎን ይጠብቁ።

መከተብ ያለብኝ ለምንድን ነው?

የኮቪድ-19 በሽታ በማንኛውም እድሜ ላይ በሚገኙ ታማሚ እና ጤናማ ሰዎች ላይ ሞትን ሊያስከትል ይችላል።

አንድ ሰው በኮቪድ-19 ለሞት ባይዳረግ እንኳን የማስታወስ ችሎታ ማጣትን፣ ከፍተኛ ድካምን፣ ሊገለጽ የማይችል የመተንፈስ ችግሮችን እንዲሁም በሰው ሕይወት ላይ የሚደርስ ጉዳትን ጨምሮ የረጅም ጊዜ ውስብስብ ችግሮች ሊኖሩበት ይችላል። ከዚህ በኋላ በበሽታው ባይያዙም፣ ወደ ስራም ሆነ ወደ መደበኛ ህይወታቸው መመለስ የማይችሉ በርካታ የኮቪድ-19 ታማሚዎችን ለመርዳት ክሊኒካዎች ከወዲሁ ተቋቁመዋል።

ክትባቱ የሚሰራው እንዴት ነው?

ለኮቪድ-19 ከተጋለጥን፣ ክትባቱ ለሰውነታችን በሽታ የመከላከያ ስርአት ሻይረሱን እንዲቆይ እንደሚዎጋ እና እኛን እንዲት ከህመም እንደሚጠብቅ ያስተምረዋል። ክትባቱ በኮቪድ-19 ሊያሰራዎት አይችልም።

የብዙሀን በሽታ የመከላከል አቅም ምንድን ነው፣ አስፈላጊነቱ ምን ላይ ነው?

በቂ ቁጥር ያላቸው ሰዎች የመከላከል አቅምን ካዳበሩ፣ የሻይረሱ የመዛመት እድል አነስተኛ ነው። የብዙሀን በሽታ የመከላከል አቅምን ለማሳካት፣ ከዚያም ወደ ቀን ተቀን ህይወታችን ለመመለስ፣ የግጥም ተቋማቶችን መልሶ ለመክፈት እና የምንወዳቸውን ሰዎች ለማቀፍ እና ለማየት፣ የህዝቡን 70-80% መከተብ አለብን።

አስቀድሞ በኮቪድ-19 ተይዤ ነበር ። አሁንም ክትባት መውሰድ አለብኝ?

ከዚህ በፊት በኮቪድ-19 ተይዘው የነበረ ቢሆንም፣ በሽታውን የመቋቋም አቅም ለምን ያህል ጊዜ እንደሚቆይ አይታወቅም። ኮቪድ-19 እንደገና ሊይዝዎት ይችላል። ቢሆንም እራስዎን እና ሌሎችን ለመጠበቅ አሁንም መከተብ ይኖርብዎታል።

ከክትባት በኋላም ጭምብል ማድረግ እና ርቀትን መጠበቅ አለብኝ?

አዎ። አብዛኛው ሰዎች ተከትበዋል ድረስ የህብረተሰብ ጤና መመሪያዎችን መተግበር አስፈላጊ ነው።

ክትባቱን ከተከተብኩ በኋላ በሽታውን ለመቋቋም ምን ይህል ጊዜ ይወስዳል?

ከክትባት በኋላ ሰውነታችን በሽታውን የመከላከል አቅምን ለማዳበር ሁለተኛው ክትባት ከተወሰደ በኋላ 2 ሳምንት ይወስዳል። አንድ ሰው ልክ ከመከተብ በፊት ወይም በኋላ በሻይረሱ ሊያዝ እና ሊታመም ይችላል፣ ምክንያቱም ክትባቱ ለመከላከል በቂ ጊዜ ስላላገኘ።

ክትባቱ አተጣፍቷል?

ምንም እይነት ደረጃዎች አልተዘለሉም፣ እንዲሁም ሁሉንም የደህንነት መመሪያዎች የተከተሉ ናቸው። ክትባቶች በፍጥነት ሊሰሩ የቻሉት በቴክኖሎጂያዊ እድገቶች እና ህክምና ነክ ያልሆኑ የፍቃድ አሰጣጥ ክፍሎችን (የቢሮክራሲ ሂደቶችን እና ፈጣን የፍቃድ አሰጣጥን) በፍጥነት ማለፍ በመቻሉ ነው።

የጎንዮሽ ጉዳቶች አሉ?

በኮቪድ-19 ክትባት ምክንያት የሚመጡ የጎንዮሽ ጉዳቶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ነገር ግን መጠነኛ እና በጥቂት ቀናት ውስጥ የሚጠፉ ናቸው። የተለመዱት የጎንዮሽ ጉዳቶች የጡንቻ ህመም፣ የራስ ምታት እና ትኩሳት/ብርድ ብርድ ማለት ናቸው።

ከክትባት በኋላ ማንኛውም ሊከሰት የሚችል የሰውነት አለርጂ ችግርን በተመለከተ ክትትል ይደረግልዎታል።

ክትባቱ ደህንነቱ የተጠበቀ ነው?

ክትባት ደህንነቱ የተጠበቀ ነው። በዚህ በሽታ ከመያዝ እና በረጅም ጊዜ የጎንዮሽ ጉዳቶች ከመሰቃየት ክትባቱን መውሰድ በጣም ደህንነቱ የተጠበቀ ነው። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ካናዳውያን አስቀድመው ክትባት የወሰዱ ሲሆን ክትባቶቹም ደህንነታቸው የተጠበቀ ሆነው ተገኝተዋል። ክትባቱ የእርስዎን DNA ሊለውጥ አይችልም።

ከፍተኛ የአለርጂ ህመሞች ታሪክ፣ የተዳከመ በሽታን የመከላከል ስርአት ወይም እርግዝና ካለዎት፣ ከመከተብ በፊት ሐኪምዎን ያማክሩ።



19toZeroን ለመደገፍ ተጨማሪ መረጃ ካስፈለግዎት፣ እባክዎ ይገናኙ፡- info@19tozero.caን ያግኙ። ስለ ክትባቱ ጊዜውን የጠበቀ መረጃ canada.ca/covidvaccineን ይጎብኙ።